

# ገለጽኛ ጊዜ ለደረሰው ጥንቃቄ ምልክቶች ምን ዓይነት ናቸው?

ይህ ማሳሰቢያ የሌሎች ህይወት ጥፋት ለመከላከል እና ለሌሎች ጉዳዮች ለመቀነስ ይረዳል።



የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል። ለደረሰው ጥንቃቄ ጊዜ ለመቀነስ ይረዳል።



የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።



የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።




የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።




የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።



የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።



የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።



የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።




የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።



የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።



የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።




የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።



የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።



የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።



የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።

በደረሰው ጥንቃቄ ጊዜ ለመቀነስ ይረዳል። የሕይወት ምልክቶች ለመቀነስ ይረዳል።

በደረሰው ጥንቃቄ ጊዜ ለመቀነስ ይረዳል። [www.cdc.gov/HearHer/AIAN](http://www.cdc.gov/HearHer/AIAN)

